

ደንብ

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ

ተዛማጅ ምንጮች: CGA-RA, IED, IHC-RA, IKC-RA, IOE-RA, IOF-RA, ISD, JEA-RD, JEB-RA, JEC-RA, JEG-RA
ኃላፊነት የሚመለከተው ጽ/ቤት:- Chief of Teaching, Learning, and Schools

ከ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መመሪያ መስፈርቶች

I. ዓላማ

የሜሪላንድ ስቴት እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) አስፈላጊ የመመሪያ መስፈርቶችን የአፈፃፀም ሂደት ማሳወቅ

II. ትርጉም

- A. ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ በዚህ ደምብ መሠረት፣ 18 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ እድሜ ያለው/ያላት ማለት ነው።
- B. የሜሪላንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ምዘና (MHSA) የሚባሉት በሜሪላንድ የትምህርት መምሪያ (MSDE) የሚዘጋጁ ወይም ተቀባይነት ያገኙ በተወሰኑ የትምህርት ዓይነቶች ላይ ያተኮሩ የተማሪን ችሎታ እና እውቀት ለመለካት ደረጃ ጠብቀው የተዘጋጁ ፈተናዎች/መመዘኛዎች ናቸው። ተማሪዎች የሚመለከታቸውን ኮርሶች ከጨረሱ በኋላ እነዚህን መመዘኛዎች/ፈተናዎች ይወስዳሉ።
- C. የሞንትጎመሪ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የአካደሚ ማረጋገጫ የሽግግር ምዘና እቅድ (MHSA Bridge Plan for Academic Validation (Bridge Plan)) የተወሰኑ ተማሪዎች ከመደበኛው ምዘና ይልቅ የ MHSA መስፈርቶችን ለሚሟላት የሚወስዱት የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ (MSDE) አማራጭ መመዘኛ ነው።
- D. የ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የኮርስ መጽሔት (Bulletin) በ MCPS የሚሰጡ ጠቅላላ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶችን በዝርዝር የሚገልጹ ዓመታዊ መጽሔት ሲሆን እንዲሁም ለመመሪያ መሟላት ያለባቸውን ተፈላጊ ፈተናዎችን፣ ኢንተርንሽን፣ የጥምር ምዝገባ እድሎችን እና የልዩ ፕሮግራሞች ወቅታዊ መረጃዎችን ይገልጻል። የMCPS ሁለተኛ ደረጃ

ት/ቤት ኮርስ መግለጫ መጽሔት (Bulletin) በየጊዜው እየተሻሻለ በተከታታይ ታትሞ ይሰራጫል። የ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ መግለጫ እና ተሻሽለው የተጨመሩ ነገሮች በ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ መግለጫ ድረ-ገጽ ላይ ታትመው ይወጣሉ።

- E. አርጅናል ክሬዲት የሚሰጠው ተማሪው(ዋ) አስቀድሞ የተመዘገበ(ች) ቢሆንም ክሬዲት ያላገኘባቸውን የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች በተሟላ ሁኔታ ላጠናቀቀ(ች) ተማሪ ነው።
- F. የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL) ማለት የማህበረሰብ ፍላጎትን ለማሟላት በትምህርት ቤት ወይም በማህበረሰብ ውስጥ በተማሪ አማካይነት ያለ ክፍያ የሚሠራ ተግባር ሲሆን ይህም ለአንድ ግለሰብ፣ ወይም ለቡድን ወይም ለትምህርት ቤት የሚሰጥ አገልግሎት ነው። የሥራው አይነት እና ሥራውን ስፖንሰር የሚያደርግ(ጉ) ግለሰብ/ቡድን በ MCPS ተቀባይነት ያገኙ መሆን አለባቸው።
- G. ክሬዲት ማዛወር ማለት ከ MCPS ውጭ/ሌላ ቦታ ቀድሞ ለተወሰደ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ (ሶች) ተማሪ አዲስ በሚመዘገብበት የ MCPS ት/ቤት ርዕሰ መምህር /ተወካይ ውሳኔ ለተማሪው(ዋ) የሚሰጥ ክሬዲት ነው። የሜሪላንድ ህጎች ኮድ (COMAR) §13A.03.02.12 ተጨማሪ የዝውውር መመዘኛ፣ የተዛወረ/ች ተማሪን ከ MHSA እና ተዛማጅ ኮርሶች ከግዴታ ነጻ የመሆን መመዘኛን ጭምር ይደነግጋል።

III. ቅደም-ተከተሎች

A. ምዝገባና ምደባ

- 1. አማራጭ የ MCPS ፕሮግራም ካልተፈቀደለ(ላ)ት በስተቀር አንድ ተማሪ ከ 8ኛ ክፍል በላይ የአራት ዓመት መደበኛ የትምህርት ፕሮግራም በአጥጋቢ ሁኔታ ማጠናቀቅ አለበት(ት)። (ሰክሽን III.F. ላይ ስለ አራት ዓመት የምዝገባና ምደባ አማራጮች ያገናዝቡ)
- 2. 8ኛ ክፍል የጨረሰ(ች) ተማሪ የስቴት እና የአካባቢ ክሬዲት፣ ምዘናዎችን፣ እና የ SSL ተፈላጊ መስፈርቶችን ካሟላ(ች) ከአራት ዓመት በላይ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪነት አይቀጥልም/አትቀጥልም።
- 3. እያንዳንዱ ተማሪ በሜሪላንድ ፐብሊክ ስኩልስ እስከ አራት አመት ድረስ በየአመቱ የሂሳብ ትምህርት ኮርስ መውሰድ አለበት(ት)። የዚህ ኮርስ ተፈላጊነት በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት እያሉ ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሂሳብ ኮርሶች ለተመዘገቡት አይሠረዝላቸውም። እነዚህን አስፈላጊ መስፈርቶች የሚያሟሉ የ MCPS ኮርሶች በየዓመቱ በ MCPS የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ መጽሔት ላይ

ይወጣል/ይታተማል። ሰክሽን III.C.3. ላይ እንደተገለጸው ተማሪዎች ጣምራ ኮርስ በመውሰድም ይህንን ተፈላጊ መስፈርት ሊያሟሉ ይችላሉ።

B. በሞንጎመሪ ካውንቲ የሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ተፈላጊ መስፈርቶች ያሟሉ ተማሪዎች የሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ ያገኛሉ። የ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ መጽሔት (Bulletin) እና ሌሎች ተዛማጅ የስቴት እና የአካባቢ ት/ቤት የመመሪቂያ ተፈላጊ መስፈርቶች እንደተማሪው(ዋ) ሁኔታ በዘጠነኛ ክፍል የመጀመሪያ ዓመት ሊለያይ ይችላል።

1. ክሬዲት፣ የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL)፣ እና የሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዘና (MHSA) አስፈላጊ መስፈርቶች፡-

a) ክሬዲት

(1) በሜሪላንድ ደንብ እና በሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲ IED ላይ እንደተገለጸው፣ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የትምህርት አውድ እና መዋቅር ቢያንስ በስቴቱ ከሚፈለጉት መስፈርቶች በላይ ቦርዱ ለመመሪቂያ የሚያስፈልጉ ልዩ ሁኔታዎችን ሊደነግግ ይችላል።

(a) በ MCPS 22 ክሬዲቶች የሚያስፈልጉ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በእንግሊዝኛ፣ ማህበራዊ ጥናት፣ ሳይንስ፣ ሂሳብ፣ የሰውነት ማኅልመሻ፣ የጤና ትምህርት፣ ስነ-ምግባር፣ እና በቴክኖሎጂ ትምህርት 19.5 ክሬዲቶችን በስኬታማነት በማጠናቀቅ ይሆናል።

(b) እያንዳንዱን መመዘኛዎች የሚያሟሉ ክሬዲቶች እና ኮርሶች በ MCPS የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች መጽሔት (Bulletin) ላይ በየዓመቱ ይወጣል።

(c) በምርጫ የሚወሰዱ/አሌክቲቭ ክሬዲቶችን ከቀረቡት ዝርዝር ማናቸውንም ኮርሶች ተጨማሪ መምረጥ ይቻላል።

(2) ተማሪ ለመግባት የሚፈልግበት/የምትፈልግበት እያንዳንዱ የኮሙኒቲ ኮሌጅ፣ ኮሌጅ፣ ወይም ዩንቨርሲቲ MCPS ከሚጠይቀው የመመሪቂያ መስፈርቶች የተለየ የራሱ የመግቢያ መስፈርት

ሊኖረው ይችላል። ስለ ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ፕሮግራሞች ወይም ለመግባት የሚታሰቡ ት/ቤቶች ማናቸውም ተጨማሪ የመግቢያ መስፈርቶችን ተማሪዎች እና ወላጆቻቸው/ሞግዚቶቻቸው በጥንቃቄ መመርመር አለባቸው።

(3) ክሬዲት ያላቸው/ክሬዲት የሌላቸው ኮርሶች እና ተተኪ ውጤቶች

(a) በ MSDE ወይም MCPS ለመመረቅ በሚያስፈልጉ ኮርሶች ላይ ከዚህ በታች በክፍል II.B.2 ከተገለጹት የተወሰኑ ሁኔታዎች በስተቀር በክሬዲት/ያለክሬዲት መጠቀም አይቻልም። ለችሎታ ማረጋገጫ ሠርተፊኬት ኮርስ (Section III.C ላይ የተገለጸውን የዲፕሎማ ማረጋገጫ ይመልከቱ) ክሬዲት/ያለክሬዲት ተግባራዊ አይሆንም።

(b) "MCPS Regulation IKC-RA" ላይ በተገለጸው መሠረት ተተኪ ውጤት በክፍል አማካይ ውጤት ላይ ይጨመራል የክፍል ውጤቶች አማካይ (GPA) እና ከፍተኛው የድምር ውጤት አማካይ (WGPA) ይጨመራል።

b) የተማሪ አገልግሎት ትምህርት/Student Service Learning (SSL)

ተማሪዎች 75 ሰዓት የተማሪ አገልግሎት ትምህርት/SSL ማጠናቀቅ አለባቸው። SSL ከበጎ ፈቃደኝነት ወይም ከማህበረሰብ አገልግሎት የሚለየው ተማሪዎች በትምህርት ቤት የተማሩትን በህይወት ተሞክሮ/በተጨማሪም የሥራ ዓለም ተግባራዊ በማድረግ የትምህርት ችሎታዎቻቸውን እንዲያሻሽሉ እድል ይሰጣል። በዚህም እነርሱ በትምህርታቸው እና በአገልግሎታቸው/ሥራ መካከል ያገኙትን ልምድ አፈፃፀም ላይ ያንጸባርቃሉ። የ SSL ተፈላጊ መስፈርቶች፣ ተቀባይነት ያለው የአገልግሎት ሥራ፣ እና መዝገብ የመያዝ አሠራር በ MCPS SSL ድረ-ገጽ ላይ ይገኛል።

c) የሚሪላንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምዘናዎች (MHSA)

ተማሪዎች በ MSDE የተደነገገውን የምዘና መስፈርቶች ማሟላት አለባቸው። ተማሪው(ዋ) ወደ ኮርስ የገባ(ች)በት ዓመት ወይም ለመጀመሪያ

ጊዜ ተማሪው(ዋ) ወደ ዘጠነኛ ክፍል በገባ(ች)በት ዓመት ምክንያት የ MHS ለተፈላጊ መስፈርቶች ሊለያዩ ይችላሉ። እነዚህ መመዘኛዎች በስቴት እና በአካባቢ ለመመሪያ መሟላት ያለባቸውን መስፈርቶች በያዘው በ MCPS የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የኮርስ መጽሔት እና ተጨማሪ ተዛማጅ የኮርስ ዝርዝር ውስጥ ይገኛል።

2. የመመሪያ መስፈርቶችን ለመሟላት ክሬዲት ስለ ማዛወር/ማስተላለፍ

a) ከ MCPS ውጪ የተገኘ ክሬዲት ማስተላለፍ/ማዛወር

(1) አንድ ተማሪ የሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ ለማግኘት የሚችለው፣ ተማሪው(ዋ) ከሌሎች የመመሪያ መመዘኛዎች በተጨማሪ በሜሪላንድ ፐብሊክ ስኩልስ ከመመሪያ ወቅት አስቀድሞ ባለው አንድ ሙሉ ሴሚስተር መከታተል ከቻለ(ች) ብቻ ነው።

(2) እውቅና ካለው የህዝብ ያልሆነ (nonpublic) ት/ቤት ወይም ከካውንቲ ውጭ የሆኑ ት/ቤቶችን ክሬዲት በርእሰ መምህር ተቀባይነት ማግኘት እና ወደ MCPS ክሬዲት ተመጣጣኝ የኮርስ ሥራ መቀየር አለበት።

(a) ትራንስክሪፕት ላይ ኮርስ ያጠናቀቁበት ውጤት በፊደል የተሰጠ (A-E) ከሆነ ወይም ሌላ ማስረጃ ሲቀርብ፣ ትምህርት ቤቶች በተማሪው(ዋ) ትራንስክሪፕት ላይ ውጤቶቹን በፊደል ማስቀመጥ አለባቸው።

(b) በፊደል የተገለጸ ውጤት ከሌለ፣ ት/ቤቶች ተማሪው(ዋ) ክሬዲት ላገኘ(ች)በት ኮርስ “XY” እና ተማሪው(ዋ) ክሬዲት ያላገኘ(ች)በትን ኮርሶች “XN” መመዝገብ አለባቸው።

(3) ከዩ.ኤስ ውጪ የተገኙ ክሬዲቶችን ስለማዛወር በሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የተማሪ እና የቤተሰብ ድጋፍና ተሳትፎ ጽ/ቤት የዓለም አቀፍ ምዝገባ እና ምደባ ክፍል/MCPS International Admissions and Enrollment unit in the Office of Student and Family Support and Engagement ጋር በመነጋገር በርእሰ መምህር ይወሰናል።

- (4) የ SSL ተፈላጊ መስፈርት በተመዘዛኝ የሚታሰበው ለመጀመሪያ ጊዜ ከ6ኛ ክፍል በላይ ወደ MCPS ለሚገቡ ተማሪዎች ነው።
- (5) የህዝብ ት/ቤቶች ያልሆኑ ወይም ከስቴት ውጪ ከሆኑ ት/ቤቶች የሚዛወሩ ተማሪዎች በ COMAR በተገለጹት ቅድመ ሁኔታዎች መሠረት ከአንድ ወይም ከዚያ በላይ የ MHSA ግዴታ ሊሰረዝላቸው ይችላል።
 - (a) የህዝብ ካልሆኑ ት/ቤቶች ወይም ከስቴት ውጪ ከሆኑ ት/ቤቶች የሲንየር ዓመታቸውን የመጀመሪያ ሴምስተር ጨርሰው ወደ MCPS የሚዛወሩ ተማሪዎች የ MHSA መስፈርት-ግዴታ ይሠረዝላቸዋል።
 - (b) ቢሆንም ግን፣ እንዲህ ዓይነት ተማሪዎች በሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ጊዜያቸው በሜሪላንድ የህዝብ ት/ቤት ተምረው ከሆነ፣ በሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ለተማሩበት ወቅት MHSA መሥፈርት ማሟላት ይጠበቅባቸው ይሆናል።
 - (c) በተቀባዩ ርእሰ መምህር ጥያቄ፣ ተማሪው/ዋ አንድ ወይም የበለጠ የ MHSA ተፈላጊ መስፈርቶች ይታለፍለ(ላ)ት እንደሆነ ለማረጋገጥ እንዲቻል በ COMAR ድንጋጌ መሠረት ርእሰ መምህር/ሯ ያጸደቀ(ች)ው የዝውውር ክሬዲት/ክሬዲቶች በ "Office of Shared Accountability (OSA)" አማካይነት ይገመገማል።
- (6) በሲንየር ዓመት ላይ ሆነው ወደ MCPS የገቡ ተማሪዎች በቦርድ ፕሊሲ/Board Policy IED የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ትምህርት ማእቀፍ እና መዋቅር ላይ እንደተደነገገው፣ ቢያንስ በስቴት ደረጃ ለመመረቂያ ማሟላት ከሚገባቸው በላይ ሌሎች የመመረቂያ መስፈርቶች ይታለፍላቸዋል። እንደነዚህ ዓይነቶቹ ተማሪዎች በ MSDE ከተደነገገው የመመረቂያ መስፈርቶች ያለፈ በ MCPS ተፈላጊ ተጨማሪ የሂሳብ ክሬዲት እና በሰውነት ማጎልመሻ ትምህርት ግማሽ ክሬዲት ይታለፍላቸዋል።

(7) ተማሪዎች በሲንየር ዓመታቸው የመጨረሻ ሴሚስተር ላይ ከአንድ የሜሪላንድ የህዝብ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ወደ ሌላ የሜሪላንድ የህዝብ ት/ቤት የተዛወሩ እንደሆነ እና ለመመረቂያ መሟላት ያለባቸው ሁሉ ተሟልቶ ከሆነ፣ በርእስ መምህሩ/ሯ ስምምነት፣ ወይም ከአንድ በላይ የአካባቢ ትምህርት ሥርዓት ያለበት ከሆነ የአካባቢ ትምህርት ዋና ኃላፊዎች/superintendents ከተስማሙ ከሁለቱ በአንደኛው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መመረቅ ይችላል/ትችላሉ።

3. በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት የሚሰጡ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶች

a) የስርዓተ ትምህርት እና የትምህርት መርሃ ግብሮች (OCIP) ተባባሪ የበላይ ተቆጣጣሪ እና የማስተማር፣ መማር እና የትምህርት ቤቶች ሃላፊ በሌሎቹ ትምህርቶች፣ በነባር ፕሮግራሞች እና ኮርስ ሪሶርሶች ላይ እንዲሁም ብቃት ያላቸው መምህራን ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተፅእኖ ግምት ውስጥ በማስገባት በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክሬዲት ሊያሰጡ የሚችሉትን የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርሶችን ይለያል። OCIP ስርዓቱን ከመተግበሩ በፊት በጥቂቱ ትምህርት ቤቶች ኮርስ በመስጠት የሙከራ ጥናት ሊያካሂድ ይችላል።

b) የሚከተሉት መስፈርቶች በጠቅላላ ከተሟሉ በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት እያሉ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መመረቂያ ክሬዲት ማግኘት ይቻላል፡-

(1) ተማሪው(ዋ) የአካባቢ ት/ቤትን ሥርዓተ ትምህርት ዓላማ በማሟላት/በመፈጸም የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ ወስዷል/ወስዳለች።

(2) መምህሩ/ሯ የኮርሱን እና የሚያስተምረውን/የምታስተምረውን የትምህርት ኮርስ ሠርተፊኬት አስፈላጊ ነገሮችን ያሟላል/ታሟላሉ።

(3) የሁለተኛ ደረጃ ሥርዓተ ትምህርት ተስጥቷል።

(4) የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎችም ልክ እንደ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ተመሳሳይ መስፈርቶችን ማሟላት እና የመጨረሻ ውጤት A፣ B፣ C፣ ወይም D ማግኘት አለባቸው።

- 5) በተለይ ለምረቃ አስፈላጊ የሆነ የሁለተኛ ደረጃ ኮርስ በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ለሚገኙ ተማሪዎች ለክሬዲት ከተሰጠ፣ ተማሪዎች የተደራጀውን/የተመሰረተውን የኮርሶች ቅደም ተከተል መከተል አለባቸው።

C. ክሬዲት ለማግኘት ያሉት አማራጮች

1. በ MCPS ከትምህርት ቀን ውጪ የሚሰጡ ኮርሶች

- a) ተማሪዎች ከመደበኛው የትምህርት ቀናት ወይም ከመደበኛ የትምህርት ዓመት ውጪ በ MCPS የሚሰጡ የትምህርት ዕድሎችን በመጠቀም የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ለማግኘት ይችላሉ።
- b) ስለ ኮርሱ ኃላፊነት ያለው የ MCPS አስተዳዳሪ ተማሪው/ዋ ያገኘ(ች)ውን ደረጃ እና ጠቅላላ ክሬዲቶችን ለተማሪው/ዋ የአካባቢ ት/ቤት ረጅስትራር ያሳውቃል/ታሳውቃለች። ከመደበኛ የትምህርት ቀናት ውጪ በ MCPS ኮርሶች የተገኙ ውጤቶች ድምር እና ነጠላ/weighted and unweighted የክፍል ነጥብ አማካይ ስሌት ዉስጥ ይካተታሉ።
- c) ተፈላጊ የሆኑ ክሬዲቶችን በማሟላት ከ MCPS ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በሰመር ፕሮግራም ለመመረቅ የሚፈልጉ ተማሪዎች በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፕብሊክ ስኩልስ ደንብ/MCPS Regulation CGA-RA ላይ የተገለጹትን ቅድመሁኔታዎች እንዲያሟሉ ይጠበቃል/የሰመር ት/ቤት ፕሮግራም

2. ከ MCPS ውጪ በሌሎች ተቋማት የሚሰጥ ክሬዲት

- a) ከ MCPS ውጪ ባሉ ተቋማት ክሬዲት ሞሯቸው ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መመረቂያ ኮርሶች ለማሟላት የሚያመለክቱ ተማሪዎች ለኮርስ ከመመዘገባቸው አስቀድሞ እንደሚከተለው ከርእሰ መምህር ይሁንታ ማግኘት ይኖርባቸዋል፡-
 - (1) የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰ መምህር ይሁንታ ያገኛሉ።
 - (2) ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አነስተኛ እድሜ ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ይሁንታ ማግኘት ያለባቸው ትምህርት ከሚከታተሉበት አካባቢ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ርእሰ መምህር ነው።

b) ለኮርስ ሥራ የርእሰ መምህር ይሁንታ/approval፣ በሰክሽን III.C.3 ላይ ከዚህ በታች እንደተገለጸው ለተጣጣጅ ትምህርት ምዝገባ/dual enrollment በሚከተሉት ላይ የተሞረከ ይሆናል፡-

(1) ኮርሱ በሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ሥርዓተ ትምህርት ላይ ስለሌለ ለተማሪው(ዋ) አይገኝም፣ ተማሪው(ዋ) በተማረ(ች)በት ትምህርት ቤት አይሰጥም፣ ወይም ከተማሪው(ዋ) የጊዜ ሰሌዳ ጋር አይገጣጠምም።

(2) ከ MCPS ኮርስ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ለማግኘት፣ ተማሪው(ዋ) ኮርሱ... መሆኑን ማሳየት/ማረጋገጥ አለበት(ባ)፣

(a) ለተማሪው(ዋ) ሁሉንም ደረጃ የጠበቀ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ/ኮርሶችን ሙሉ እውቀት/ችሎታ ኖሮ(ሯ)ት ለማጠናቀቅ እድል የሚሰጥ ከሆነ፣

(b) በሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች የሚሰጠውን ጥበቅ መርሃ-ትምህርት/MCPS syllabus ይመጥናል ወይም ይበልጣል፣ እና

(c) በ MSDE የተደነገጉ ማናቸውንም ተፈላጊ ሁኔታዎች ያሟላል።

(3) ኮርስ ሰጪው እውቅና ባለው ኤጀንሲ የፀደቀና በ MSDE እና በ MCPS ተቀባይነት ያለው/የፀደቀ መሆን አለበት፣ እናም ኮርሱ በ MCPS መፅደቅ አለበት።

(4) በሚሪላንድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ በሁለትዮሽ የሚማሩ ተማሪዎች (dually enrolled) ካልሆነ ከዚህ በታች በሰክሽን III.C.3 እንደተገለጸው እና ከታወቀው አሠራር በስተቀር ከመደበኛው የትምህርት ቀናት ወይም የትምህርት ዓመት ውጪ ለሚወሰዱ ኮርሶች ክፍያ ወጪዎችን MCPS አይሸፍንም ወይም አስተዋጾ አያደርግም።

3. ሁለትዮሻዊ ምዝገባ

a) የ MCPS ተማሪዎች ሆነው እያለ፣ የተወሰኑ መስፈርቶችን እስካሟሉ ድረስ ተማሪዎች በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና/ወይም ለኮሌጅ ክሬዲት ጉለትዮሽ ምዝገባ ሊመዘገቡ ይችላሉ። ቢሆንም ተማሪዎች በአንድ ጊዜ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና የኮሌጅ ክሬዲት ሊያገኙ የሚችሉበት ኮርሶች እና ተማሪዎች የኮሌጅ ክሬዲት ብቻ የሚያገኙትበት አኳኋን እንደሚከተለው ልዩነት አለው፡-

- (1) ጣምራ ምዝገባ ማለት ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና የኮሌጅ የሁለቱንም ክሬዲት ያገኛሉ ማለት ነው።
- (2) በአንድ ዓይነት ምዝገባ(ምደባ) Concurrent enrollment ማለት ተማሪዎች በኮሌጅ ትራንስክሪፕታቸው ላይ የኮሌጅ ክሬዲት ብቻ ያገኛሉ ማለት ነው።

b) ተማሪዎች ስለ ጣምራ ምዝገባ ወይም ነጠላ ምዝገባ እና ስለሚያመለክቱበት ሁኔታ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በእያንዳንዱ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የአካደሚ አማካሪዎቻቸውን ወይም ካውንስለሮቻቸውንና የጣምራ ምዝገባ ፕሮግራም ድጋፍ ሰጪን እንዲያማክሩ ያስፈልጋል።

c) ስለ ጣምራ ምዝገባ ዓላማዎች የሚከተለው ተፈጻሚ ይደረጋል፡-

- (1) ለእያንዳንዱ የ 3-ወይም-የ 4 ክሬዲት የኮሌጅ-ደረጃ ኮርስ በስኬታማነት በማጠናቀቅ ለመመረቅ 22-ክሬዲት ለማሟላት በቅድሚያ ከፀደቀ ተማሪው(ዋ) 1.0 የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ያገኛል/ታገኛለች። (ከአራት ክሬዲት በላይ ዋጋ ስለሚኖራቸው የኮሌጅ ኮርሶች ተገቢውን የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት በሚመለከት ርእሰ መምህራን ከተባባሪ የ OCIP ሱፐር ኢንተንዳንት/ተወካይ ጋር መነጋገር/ማማከር ይኖርባቸዋል)።
- (2) ጣምራ የተመዘገቡ ተማሪዎች ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት የኮሌጅ ኮርሶችን በድጋሚ ለመውሰድ አይችሉም፤ እንዲሁም የመጀመሪያውን የኮሌጅ ኮርስ ካላለፉ/ከወደቁ ወይም ሳይፀድቅላቸው ጥለው ከወጡ፣ ሌሎች የኮሌጅ ኮርሶችን ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ለመውሰድ አይችሉም።

(3) በሜሪላንድ ህግ እንደተደነገገውና ከ MCPS ጋር ባለው የጋራ ስምምነቶች መሠረት፣ በሜሪላንድ ስቴት የህዝብ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ጣምራ ትምህርት የሚከታተሉ ተማሪዎች እና በስቴቱ የህዝብ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ የሜሪላንድ የማህበረሰብ ኮሌጆች እና የሜሪላንድ የአራት-ዓመት ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ፣ ለትምህርት ክፍያ ቅናሽ የማግኘት እድል ብቃት ይኖራቸው ይሆናል።

d) በቅድሚያ ሳይፀድቅላቸው የኮሌጅ ትምህርት በመውሰድ ላይ የሚገኙ ተማሪዎች፣ ወይም ወደ MCPS ከሌላ ኮሌጅ ክሬዲት ይዘው የሚዛወሩ ወይም በትራንስክሪፕታቸው ላይ ቀደም ሲል ከተዛወሩበት ት/ቤት ክሬዲት ያልተመዘገቡላቸው ተማሪዎች ጣምራ ምዝገባ ለማግኘት የሚችሉት በእያንዳንዱ ጉዳይ ተሞርኩዞ በርእስ መምህር እና የ OCIP ተባባሪ ሱፐር ኢንተንደንት/ተወካይ አማካኝነት ሲፀድቅ ብቻ ነው።

4. የኮርስ ክሬዲት ዋጋ፣ ድምር/weight፣ እና የዲፕሎማ አሰጣጥ ሂደት

a) ከላይ ሰነድ III.C.2 እና 3 ላይ እንደተገለጸው፣ ከ MCPS ውጪ ባሉት ተቋማት የተገኙ የኮርስ ክሬዲቶች ተማሪው(ዋ) በኮርሱ ከመመዝገቡ(ቧ) አስቀድሞ ባለክሬዲት/ያለክሬዲት በማለት ምርጫ ካላደረገ(ች) በስተቀር በተማሪው(ዋ) ውጤት ላይ ይጨመራሉ።

b) ኮርሱ በርእስ መምህር አማካይነት የላቀ ደረጃ ወይም እንደከፍተኛ ደረጃ ኮርስ ተደርጎ ከተወሰደ እና የኮርሱ መለያ/ኮድ/ የጥራት ነጥብ የማያካትት ከሆነ፣ አማካይ የነጥብ ውጤቱ በ A፣ B፣ C፣ ወይም D ውጤት ላይ አንዳንድ የጥራት ነጥብ እየተጨመረ የክፍል ነጥብ አማካይ ውጤት ይሰላል።

c) በሞንትጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች "MCPS Regulation IKC-RA" ደንብ ላይ በተገለጸው መሠረት ለኮርሱ የተሰጠውን ውጤት በማመዛዘን Grade Point Averages (GPA) እና Weighted Grade Point Averages (WGPA) ስሌት ውስጥ ይካተታል።

d) ከ MCPS ውጪ ባሉ ተቋማት ለመመረቂያ ተፈላጊ መስፈርቶችን አሟልተው ከጨረሱ በኋላ የሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ ለማግኘት የሚያስቡ ተማሪዎች የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት ይኖርባቸዋል።

- (1) ከ MCPS ውጪ ለመመረቅ የሚያበቁ ኮርሶችን ለማጠናቀቅ ያላቸው እቅድ አስቀድሞ በአካባቢ ት/ቤት ርእሰ መምህር በጽሑፍ መፅደቅ ይኖርበታል።
- (2) ኮርሱን የሚሰጠው የትምህርት ተቋም ክሬዲት እና/ወይም ዲፕሎማ ከመስጠቱ በፊት ተማሪው(ዋ) በኮርሱ ላይ ያገኘ(ች)ውን ውጤት ሪፖርት ማድረግ አለበት።
- (3) ዲፕሎማዎቹ የሚሰጡት በአካባቢ ት/ቤት ስም ስለሆነ የዚያን ት/ቤት ርእሰ መምህር ፊርማ ሊኖረው ይገባል።

D. ከት/ቤት ውጪ ከሥራ ጋር የተገናኙ ልምዶች

- 1. ከት/ቤት ውጪ በክፍያም ይሁን ያለክፍያ የሥራ-ልምድ ክሬዲት ለማግኘት፣ ተማሪው(ዋ) በቅድሚያ አግባብነት ባለው የ MCPS ኮርስ መግባት አለበት (ለምሳሌ፡- ኢንተርንሺፕ ወይም በ MCPS የተመዘገበ የመስክ-ሥራ ልምድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ መጽሔት (Bulletin) ፣ ከመስኩ ጋር የተገናኘ ቁጥጥርና መመሪያ ያካትታል።
- 2. ለእንደዚህ ዓይነት የ MCPS ቁጥጥር ያለው እና የፀደቀ ከት/ቤት ውጪ ለሚደረግ የሥራ ወይም የመሥክ ልምምድ፣ መመሪያ መስፈርት ለማሟላት ለአንድ ተማሪ ከዘጠኝ በምርጫ ከሚወሰዱ ክሬዲቶች በላይ ላይሰጥ ይችላል።

E. የተናጠል ትምህርት (Independent Study)

- 1. የግል-የተናጠል ትምህርት/ጥናት ተማሪዎች ከዓላማ፣ ግብ፣ ወይም ከደረጃ የሚያልፍ ስኬታማነት ላይ ለመድረስ ወይም ከዚያም ለማለፍ የሚያስችላቸውን የትምህርት ልምዶችን እድል ይሰጣል። የተናጠል ትምህርት (independent study) እድሎችን ለማግኘት የሚያስችሉ መስፈርቶች የሚዘጋጁት በት/ቤት ባለሙያ ሠራተኞች ሲሆን በተገቢው ሁኔታ ተማሪዎች እና ወላጆች/ሞግዚቶች ይሳተፉበታል።
 - a) እነዚህ ልምምዶች በአካባቢው ት/ቤት መደበኛ የመማሪያ ክፍሎች ያልተሟሉ/የሌሉ የትምህርት ይዘት፣ ማቴሪያሎችን እና ባለሙያ ሰዎችን ለማግኘት ያስችላሉ።

- b) የተናጠል ትምህርት (Independent study) እንደየኮርሱ ሁኔታ ከበርካታ ሳምንታት እስከ ሴሚስተር ወይም ከዚያም የሚረዝም ጊዜ ሊወስድ ይችላል።
 - c) የመመረቂያ መስፈርቶችን ለማሟላት አንድ ተማሪ ከአራት ክሬዲቶች የበለጠ የተናጠል ትምህርት ላይሰጠው/ላይሰጣት ይችላል።
2. ከሙያ ሠራተኞች ጋር በመተባበር፣ ርእሰ መምህሩ/ሯ የሚከተሉትን ሥርዓቶች እንዲሟሉ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።
- a) ለተማሪዎች የተናጠል ትምህርት ፕሮግራም (independent study program) የትምህርት ቤት ተሞክሮ አካል መሆኑን ለሁሉም ተማሪዎች፣ ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ እና ለሠራተኞች ማሳወቅ፣
 - b) ተማሪዎች የተናጠል ትምህርት ፕሮግራም (independent study program) በፍላጎት ለመሳተፍ የሚያቀርቧቸውን ማመልከቻዎች የአቀራረብ ቅደምተከተል እና የሠራተኞችንና የባጀት መኖር-ያለመኖር ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ማጽደቅ/ያለማጽደቅ
 - c) መመርመር፣ ማፅደቅ፣ እና ፕሮጀክቶችን በተናጠል መገምገም
 - d) ከት/ቤት ሕንፃ ውጪ ለማጥናት/ለመማር የቀረቡትን ጥያቄዎች በሙሉ ወይም በከፊል ለማከናወን መፍቀድ/አለመፍቀድ (የ MCPS ቅጽ 560-31 መሞላት አለበት፣ MCPS መጓጓዣ/ትራንስፖርት ስለማይሰጥ ወላጅ/ሞግዚት ትራንስፖርት ለማቅረብ መስማማት አለባቸው)
 - e) ከትምህርት ቤት ርቆ የግል-የተናጠል ትምህርት ፕሮግራም ለመካፈል ተማሪው(ዋ) ከወላጅ/ሞግዚት ወይም እድሜው(ዋ) ከሚፈቅድ ተማሪ የጽሑፍ ፈቃድ ማቅረብ አለበት።
3. የተናጠል ትምህርት ፕሮግራም (independent study program) ሲዘጋጅ፣ ት/ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማህበረሰቡን መገልገያዎች/resources መጠቀም አለበት።
4. ተማሪዎች በአግባቡ የሙያ ሠራተኛነት ያለው መምህር ጋር በመተባበር እና በትክክል ሙያውን የተካነ/ሰርተኛነት ባለው መምህር ቁጥጥር እንደሚማር/እንደምትማር ማስረጃ ለማቅረብ ከወላጆች/ሞግዚቶች ጋር በመተባበር

ለራሳቸው የግል-ተናጠል ትምህርት ፕሮግራም ለተነሳሽነትና እቅድ ሃላፊነት አለባቸው።

- 5. መምህሩ/ሯ ተማሪው(ዋ) በኮርሱ ዓላማ፣ግቦች፣ ወይም ደረጃ የጠበቀ እውቀት መጨበጡ(ጧ)ን በመገምገም ተገቢውን የኮርስ ውጤት እና ክሬዲት በመስጠት ወደ ርእሰ መምህር የማሳለፍ ኃላፊነት አለበት(ባ)።
- 6. የተማሪው(ዋ)ን የትምህርት ክትትል ሪከርድ ማድረጊያ ዘዴ ተዘጋጅቶ የተናጠል ትምህርት ፕሮግራም (independent study program) ለመከታተል የተመዘገቡበትን ጊዜያት በትክክል "በትምህርት ገበታ ላይ መገኘታቸውን" ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

F. ለአራት-ዓመት የመግባት አማራጮች

ሌላ አማራጭ የትምህርት እቅድ ካልተነደፈ ወይም እንዲዘለል ካልተፈቀደ በስተቀር ከ 8ኛ ክፍል ትምህርት በኋላ ተማሪዎች የአራት ዓመት ትምህርት በአጥጋቢ ሁኔታ ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል።

- 1. ከሚከተሉት በአንዱ ምክንያት ማስቀረት/ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ/ መተው ሊፀድቅ ይችላል።
 - a) ተማሪው(ዋ) የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ከመመረቁ(ቋ) አስቀድሞ እውቅና ባለው ኮሌጅ ተቀብለው(ዋ)ት ከሆነ።
 - b) ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ምረቃ በፊት ተማሪው(ዋ) ለተፈቀደለ(ላ)ት የሙያ/ሾኬሽናል፣የቴክኒክ፣ ወይም ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ፕሮግራም ለመግባት ተቀባይነት ያገኛል/ታገኛለች።
 - c) ተማሪው(ዋ) ወደ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የገባ(ች)ው የክፍል ተማሪዎች ካላቸው እድሜ ከፍ ብሎ(ላ) ባለው/ባላት የእድሜ ቅደምተከተል ነው።
 - d) ተማሪው(ዋ) ሁሉንም የመመረቂያ መስፈርቶች አጠናቋል/አጠናቃለች።
- 2. በፈተና የሚሰጥ ክሬዲት
በአልጄብራ 2 ወይም እንግሊዝኛ 12 በስተቀር (በሁለቱም ሳይሆን) ሁሉንም ለመመረቅ የሚያስችሉ መስፈርቶችን ያሟሉትን ተማሪዎች ስቴቱ ባፀደቀው ፈተና እና ከ MSDE በተገለፀው መሠረት ማለፊያ ውጤት አግኝተው ክሬዲት እንዲያገኙ MSDE ይፈቅዳል።
- 3. ሌላ አማራጭ የምዝገባ ሂደቶችን እቅድ ለማዳበር እና ማስቀረት/ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍን የማጽደቅ ሂደት/ፕሮሲጀር እንደሚከተለው ይሆናል።

- a) ብቃት ያለው ተማሪ ወይም ወላጅ/ሞግዚት የ MCPS ቅጽ 280-97 ማግኘትና መሙላት፤ ለአራተኛ ዓመት የመግቢያ ተፈላጊ መስፈርቶችን ለማስቀረት እና ቅጹን ለት/ቤት ካውንስለር ከወቅታዊ የ MCPS ቅጽ 560-45 ጋር ማቅረብ፤ የተማሪ የትምህርትና የእቅድ ሠንጠረዥ በአንድ ፕሮግራም ወይም ኮርስ ለመግባት ከታሰበው ቢያንስ አንድ ሙሉ ሴሚስተር ለውሳኔ አሰጣጥ እንዲያመች በቂ ጊዜ በመስጠት መቅረብ አለበት።
- b) ስለታሰበው ፕሮግራም የት/ቤቱ ካውንስለር ከተማሪው(ዋ)፤ እና ወላጅ/ሞግዚት ጋር ለመነጋገር የስብሰባ ጊዜ ቀጠሮ ይይዛል/ትይዛለች። የት/ቤት ካውንስለር አስተያየታቸውን ወደ ርእሰ መምህር ያስተላልፋል/ታስተላልፋለች። ኮሌጅ፣ ቮኬሽናል/የሙያ ትምህርት፣ የቴክኒክ፣ ወይም ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተቀባይነት ወዳለው ተቋም ለመግባት እንዲችል/እንድትችል እንዲፀድቅ አስተያየት ሊወሰን ይችላል።
- c) የሱፐር ኢንተንደንት ተወካይ እንደመሆኑ/ኗ መጠን ርእሰ መምህር/ሯ በማፅደቅ ወይም ባለማፅደቅ የ MCPS ቅጽ 280-97 ቅጂውን አራተኛ ዓመት ለመቀጠል ተፈላጊው መስፈርት እንዲቀር የቀረበውን ጥያቄ የመጨረሻውን ውሳኔ ለተማሪው(ዋ) እና ለወላጅ/ሞግዚት መግለጽ።

G. የዲፕሎማ ማረጋገጫዎች

የከፍተኛ ችሎታ አገልግሎት ሠርተፊኬት

የከፍተኛ ችሎታ አገልግሎት ሠርተፊኬት ማለት 260 ወይም የበለጠ የተማሪ አገልግሎት ትምህርት/SSL ሰዓቶችን ላጠናቀቁ ተማሪዎች ከሜሪላንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ ጋር የሚሰጥ የ MCPS ሠርተፊኬት ነው። በምረቃ ወቅት ለተመራቂዎች የአገልግሎት ልዩ እውቅና የሚያሰጥ አገልግሎት ይለያል።

2. የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ የላቀ አገልግሎት ሠርተፊኬት

የ MCPS የላቀ አገልግሎት ሠርተፊኬት የሚከተሉትን ተጨማሪ አገልግሎቶች በስኬታማነት/በጥሩ ውጤት ሲያጠናቅቁ ከሜሪላንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ ማረጋገጫ ጋር የሚሰጥ ሰርተፊኬት ነው።

- a) 3.0 አማካይ ከፍተኛ ነጥብ ወይም ከዚያ በላይ ነጥብ ያለው/ያላት፡-
- b) የ MCPS አልጄብራ 2 ኮርስ ክሬዲት ያገኘ(ች)

- c) ጠንክራ ተብለው የተመደቡ ኮርሶች ላይ ቢያንስ 12 ክሬዲት ያገኘ(ች) በ MCPS የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ኮርስ መጽሔት ላይ (MCPS High School Course Bulletin)

3. የሚሪላንድ የመድብለ ቋንቋ መለያ

የሚሪላንድ የመድብለ ቋንቋ መለያ ማለት በከፍተኛ ደረጃ መስማት/ማዳመጥ፣ መናገር፣ ማንበብ፣ እና መጻፍ ከእንግሊዝኛ ሌላ/ተጨማሪ አንድ ወይም የበለጠ ቋንቋዎችን ለሚችሉ ተማሪዎች ሽልማት እንዲሰጥ በሚሪላንድ ህግ የተፈቀደ እውቅና መስጠት ነው።

- a) የሚሪላንድ የመድብለ ቋንቋ መለያ የተመሠረተው በቋንቋ ትምህርት የጠለቀ ችሎታ ምዘና ያለፉትን እውቅና ለመስጠት እና ስለ ከፍተኛ ችሎታቸው ሽልማት ለመስጠት ነው።
- b) MSDE የብቃት መስፈርቶችን እና ለእነዚያ መስፈርቶች የብቃት መመዘኛ ፈተና/መለኪያ ያዘጋጃል።
- c) የዲፕሎማ ማረጋገጫው ለ MCPS ተማሪዎች የሚሰጥ ሲሆን በ 2017 እና ከዚያ በኋላ ከ MCPS ለሚመረቁ ይሰጣል።

H. የሚሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም ማጠናቀቂያ ሠርተፊኬት

የሚሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራም ማጠናቀቂያ ሠርተፊኬት ስንክልና ያላቸው እና የዲፕሎማ መስፈርቶችን ለማሟላት የማይችሉ፣ ነገር ግን ከዚህ በታች የተገለጹትን በሚሪላንድ ህግ የተቀመጠ የስቴት ድንጋጌዎችን ለሚያሟሉ ተማሪዎች የሚሰጥ ሠርተፊኬት ነው።

- 1. የግላዊ ትምህርት ፕሮግራም (IEP) ቡድን ተማሪው(ዋ) በተለዋጭ የትምህርት ውጤቶች እንደሚገመገም MCPS Curriculum 2.0 ትምህርት መግባት እንዳለበ(ባ)ት፣ ምዘና እንደሚደረግ፣ እና የማጠናቀቂያ ሠርተፊኬት እስከሚወስን ድረስ ለሁሉም ተማሪዎች እንደ ዲፕሎማ ተማሪ ይቆጠራሉ፣ ይገመገማሉ ውጤትም ይሰጣል። "Annotated Code of Maryland, Education Article, § 8-405(f)" ላይ ከተገለጸው በስተቀር፣ እንዲህ ዓይነቱ ቆራጥ ውሳኔ ከወላጅ/ሞግዚት በጽሑፍ የተረጋገጠ ስምምነት ያስፈልገዋል።

2. ተማሪው(ዋ) ከ 8ኛ ክፍል በላይ ቢያንስ ለአራት ዓመት የትምህርት ፕሮግራም እየተከታተለ(ች) ሳለ በግላዊ የትምህርት ፕሮግራም IEP ቡድን ከተማሪው(ዋ) እና በወላጆች/ሞግዚቶች ስምምነት ግለሰቡ(ቧ) ወደ ትክክለኛው የሥራ ዓለም በመግባት፣ ሃላፊነት የሚሰማው(ት) ዜጋ፣ እንዲሆን/እንድትሆን፣ ህይወቱ(ቷ)ን በደስታ እንዲ(ድት)መራ ለማስቻል የሚያስችለው/የሚያስችላት እውቀት እንዲያጎለብት/እንድታጎለብት ነገር ግን በዚህ ያልተገደበ፡-

- a) ጠቃሚ ሥራ፣
- b) ድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እና ስልጠና፣
- c) የሥራ ቅጥር ድጋፍ፣ እና
- d) ሌሎች ከማህበረሰቡ ጋር የተዋሃዱ አገልግሎቶች።

3. ተማሪው(ዋ) ከ 8ኛ ክፍል በኋላ ለአራት ዓመት ወይም ከእድሜው(ዋ) ጋር የሚመጥን የትምህርት ፕሮግራም ገብቷል/ገብታለች እና በዚህ የትምህርት ዓመት ማብቂያ ላይ 21 ዓመት ይሞላዋ(ታ)ል።

4. የተማሪው(ዋ)ን የሙያ ትምህርት/እውቀት የሚገልጽ የመሰናበቻ ሠነድ ከሜሪላንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ማጠናቀቂያ ሠርተፊኬት ጋር አባሪ መደረግ አለበት።

5. ተማሪው(ዋ) የመጨረሻውን የትምህርት ዓመት በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ከመጀመሩ በፊት ስንክልና ላለበ(ባ)ት ተማሪ የሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ማጠናቀቂያ ሠርተፊኬት ፕሮግራም ውሳኔ አይሰጥም።

6. ከባድ የመረዳት ስንክልና ያለበ(ባ)ት ተማሪ ለሜሪላንድ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ዲፕሎማ መመረቂያ መስፈርቶችን አያሟላም/አታሟላም ይሆናል፣ ተማሪው(ዋ) -

- a) በአማራጭ አካደሚ ክንውን ደረጃ በአማራጭ የምዘና ከተሳተፈ/ች፣ እና
- b) የአማራጭ ትምህርት ክንውን ደረጃ በመጠበቅ በአማራጭ የአካደሚ ትምህርት በሁለተኛ ደረጃ እስከሚ(ምት)ጨርስ ከቀጠለ/ች።

Related Sources: Annotated Code of Maryland, Education Article §7-103, §7-205, §8-405(f). §18-14A-01, §18-14A-04; Code of Maryland Regulations (COMAR) §13A.03.02 et seq., §13A.07.03.01-.05, and §13B.07.02.01C; Montgomery County Public Schools High School Course Bulletin and associated addenda

የዚህ ደንብ ታሪክ:- የቀድሞ ደንብ ቁ. 310-3 ማርች 22 ቀን 1976:- ዲሰምበር 1986 ተሻሽሏል፤ ሚያ 17 ቀን 1988 ተሻሽሏል። ጁላይ 20 ቀን 1994 ተሻሽሏል። ጁላይ 23 ቀን 1997 ተሻሽሏል። ሚያ 14 ቀን 2008 ዓ.ም ተሻሽሏል፤ ፌብሩዋሪ 14, 2011 ተሻሽሏል፤ ጁላይ 1, 2013 ተሻሽሏል፤ ጁላይ 26, 2017 ተሻሽሏል፤ ኦክቶበር 24, 2017 ተሻሽሏል፤ ማርች 9፣ 2022 ተሻሽሏል።